

# ትንቢተ ሆሴዕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

## ምዕራፍ 1

በይሁዳ ነገሥታት በዶዝያንና በኢዮአታም በአካዝና በሕዝቅያስም ዘመን በእስራኤልም ንጉሥ በዮአስ ልጅ በኢዮር-በዓም ዘመን ወደ ብሔረ ልጅ ወደ ሆሴዕ የመጣ የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው።

2 ፤ እግዚአብሔር መጀመሪያ በሆሴዕ በተናገረ ጊዜ፤ እግዚአብሔር ሆሴዕን። ምድሪቱ ከእግዚአብሔር ርቃ ታላቅ ግልሙትና ታደርጋለችና ሂድ፤ ጋለሞታን ሴትና የግልሙትናን ልጆች ለእንተ ውሰድ አለው።

3 ፤ እርሱም ሄዶ የዴቤላይምን ልጅ ጎሜርን አገባ፤ እርስዋም ፀነሰች ወንድ ልጅንም ወለደችለት።

4 ፤ እግዚአብሔርም። ከጥቂት ዘመን በኋላ የኢይዝራኤልን ደም በኢዩ ቤት ላይ እበቀላለሁና፤ ከእስራኤልም ቤት መንግሥትን እሽራለሁና ስሙን ኢይዝራኤል ብለህ ጥራው፤

5 ፤ በዚያም ቀን በኢይዝራኤል ሸለቆ ውስጥ የእስራኤልን ቀስት እሰብራለሁ አለው።

6 ፤ ደግሞ ፀነሰች ሴት ልጅንም ወለደች። እግዚአብሔርም። ይቅር እላቸው ዘንድ የእስራኤልን ቤት ከእንግዲህ ወዲህ አልምርምና ስምዋን ሎሩሃማ ብለህ ጥራት፤

7 ፤ ነገር ግን የይሁዳን ቤት እምራለሁ፤ በእምላካቸውም በእግዚአብሔር አድናቸዋለሁ እንጂ በቀስት ወይም በሰይፍ ወይም በሰልፍ ወይም በፈረሶች ወይም በፈረሰኞች አላድናቸውም አለው።

8 ፤ ሎሩሃማም ጡት ባስጣለች ጊዜ፤ ደግሞ ፀነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች።

9 ፤ እግዚአብሔርም። ሕዝቤ አይደላችሁምና፤ እኔም እምላክ አልሆናችሁምና ስሙን ሎዓሚ ብለህ ጥራው አለው።

10

11

## ምዕራፍ 2

የእስራኤልም ልጆች ቊጥር እንደማይሰፈርና እንደማይቁጠር እንደ ባሕር እሸዋ ይሆናል፤ እንዲህም ይሆናል፤ እናንተ ሕዝቤ አይደላችሁም ተብሎ በተነገረበት በዚያ ስፍራ የሕያው እምላክ ልጆች ይባላሉ።

2 ፤ የይሁዳ ልጆችና የእስራኤል ልጆች በአንድነት ይሰበሰባሉ፤ ለእነርሱም አንድ አለቃ ይሾማሉ፤ ከምድሪቱም ይወጣሉ፤ የኢይዝራኤል ቀን ታላቅ ይሆናልና።

3 ፤ ወንድሞቻችሁን። ዓሚ፤ እጎቶቻችሁንም። ሩሃማ በሉአቸው።

4 ፤ እናታችሁ ሚስቱ አይደለችምና፤ እኔም ባልዋ አይደለሁምና ተምዋገቱ፤ ከእናታችሁ ጋር ተምዋገቱ። ግልሙትናዋን ከፊትዋ፤ ምንዝርናዋንም ከጡቶችዋ መካከል ታስወግድ፤

5 ፤ ዕራቁትዋን እንዳልገፍፋት፤ እንደ ተወለደችበትም ቀን እንዳላደርጋት፤ እንደ ምድረ በዳና እንደ ደረቅ ምድር እንዳላደርጋት፤ በጥማትም እንዳልገደላት፤

6 ፤ የግልሙትናዋ ልጆች ናቸውና ልጆችዋን አልምርም።

7 ፤ እናታቸው እመንዝራለች፤ የፀነሰቻቸውም። እንጂራዬንና ውኃዬን፤ ጥጤንና የተልባ እግሬን፤ ዘይቱንና መጠጤን ከሚሰጡኝ ከውሽጥኞቹ በኋላ እሄዳለሁ ብላ አስነወረቻቸው።

- 8 ፤ ስለዚህ፡ እነሆ፡ መንገድሽን በእሾህ እዘጋለሁ፡ መንገድዋንም እንዳታገኝ ቅጥርን እቀጥርባታለሁ።
- 9 ፤ ውሽጦችዋንም ትከተላለች፡ ነገር ግን እትደርስባቸውም፤ ትፈልጋቸውማለች፡ ነገር ግን እታገኛቸውም፤ እርስዋም። ከዛሬ ይልቅ የዚያን ጊዜ ይሻለኝ ነበርና ተመልሼ ወደ ቀደመው ባሌ እሄዳለሁ ትላለች።
- 10 ፤ እርስዋም እህልንና ወይንን ጠጅ ዘይትንም የሰጠችት፡ ለበኣልም የተሠራውን ብርና ወርቅ ያበዛሁላት እኔ እንደ ሆንሁ አላወቅችም።
- 11 ፤ ስለዚህ እህሌን በጊዜዋ፡ ወይን ጠጅንም በወረትዋ እወስዳለሁ፡ ዕራቁትነትዋንም እንዳትሸፍን ጥጤንና የተልባ እግሬን እገፍፋታለሁ።
- 12 ፤ እሁንም ውሽጦችዋ እያዩ ነውርዋን እገልጣለሁ፤ ከእጄም ማንም አያድናትም።
- 13 ፤ ደስታዋንም ሁሉ፡ በዓላቶችዋንም፡ መባቻዎችዋንም፡ ሰንበቶችዋንም፡ የተቀደሱትንም ጉባኤዎችን ሁሉ አስቀራለሁ።
- 14 ፤ እርስዋም። ውሽጦቼ የሰጡኝ ዋጋዬ ይህ ነው ያለችውን ወይንዋንና በለስዋን አጠፋለሁ፤ ዱርም አደርገዋለሁ፡ የምድረ በዳም አራዊት ይበሉታል።
- 15 ፤ እኔን ረስታ ውሽጦችዋን እየተከተለች፡ በጉትጃችዋና በጌጥዋም እያጌጠች ለበኣሊም ያጠነችበትን ወራት አበቀልባታለሁ፡ ይላል እግዚአብሔር።
- 16 ፤ ስለዚህ፡ እነሆ፡ አባብላታለሁ፡ ወደ ምድረ በዳም አመጣታለሁ፡ ለልብዋም እናገራለሁ።
- 17 ፤ ከዚያም የወይን ቦታዋን፡ የተስፋ በርም እንዲሆንላት የአኮርን ሸለቆ እሰጣታለሁ፤ በዚያም ከግብጽ ምድር እንደ ወጣችበት ቀን እንደ ሕፃንነትዋ ወራት ትዘምራለች።
- 18 ፤ በዚያ ቀን ባሌ ብለሽ ትጠሪኛለሽ እንጂ ዳግመኛ በኣሌ ብለሽ እትጠሪኝም፡ ይላል እግዚአብሔር፤
- 19 ፤ የበኣሊምን ስም ከአፍዋ አስወግደዋለሁና፡ በስማቸውም እንግዲህ አይታሰቡምና።
- 20 ፤ በዚያም ቀን ከምድር አራዊትና ከሰማይ ወፎች ከመሬትም ተንቀሳቃሾች ጋር ቃል ኪዳን አደርግላቸዋለሁ፤ ቀስትንና ሰይፍን ሰልፍንም ከምድሩ እሰብራለሁ፡ ተከልለውም እንዲኖሩ እስተኛቸዋለሁ።
- 21 ፤ ለዘላለምም ለእኔ እንድትሆኑ አጭሻለሁ፤ በጽድቅና በፍርድ በምሕረትና በርኅራኄ አጭሻለሁ።
- 22 ፤ ለእኔም እንድትሆኑ በመታመን አጭሻለሁ፤ እንቺም እግዚአብሔርን ታውቁለሽ።
- 23 ፤ በዚያንም ቀን እመልሳለሁ፡ ይላል እግዚአብሔር፤ ለሰማይ እመልሳለሁ፡ ሰማይም ለምድር ይመልሳል፤
- [24]፤ ምድርም ለእህልና ለወይን ጠጅ ለዘይትም ትመልሳለች፤ እነርሱም ለኢይዝራኤል ይመልሳሉ።
- [25]፤ በምድርም ላይ ለእኔ እዘራታለሁ፤ ምሕረትም የሌላትን እምራለሁ፡ ሕዝቤም ያልሆነውን። እንተ ሕዝቤ ነህ እለዋለሁ፤ እርሱም። እንተ እምላኬ ነህ ይለኛል።

### ምዕራፍ 3

- እ**ግዚአብሔርም። የእስራኤል ልጆች ወደ ሌሎች አማልክት ቢመለሱና የዘቢብ ጥፍጥፍን ቢወድዱ እንኳ፡ እግዚአብሔር እንደሚወድዳቸው እንተም ውሽማዋን የምትወድደውን እመንዝራይትን ሴት ውደድ አለኝ።
- 2 ፤ እኔም በእሥራ አምስት ብርና በእንድ ቆሮስ መስራሪያ ተኩል ገብስ ገዛኋት።
- 3 ፤ ከእኔ ጋር ብዙ ወራት ተቀመጧ፡ አታመንዝረም፡ ለሌላ ሰውም አትሁኑ፤ እኔም እንዲሁ እሆንልኛለሁ አልኋት።
- 4 ፤ የእስራኤል ልጆች ያለ ንጉሥና ያለ አለቃ፡ ያለ መሥዋዕትና ያለ ዓምድ፡ ያለ ኤፋድና ያለ ተራፊም ብዙ ወራት ይቀመጣሉና፤
- 5 ፤ ከዚያም በኋላ የእስራኤል ልጆች ተመልሰው አምላካቸውን እግዚአብሔርንና ንጉሣቸውን ዳዊትን ይፈልጋሉ፤ በኋለኛውም ዘመን ፈርተው ወደ እግዚአብሔርና ወደ በረከቱ ይመጣሉ።

### ምዕራፍ 4

- እ**ናንተ የእስራኤል ልጆች ሆይ፡ እውነትና ምሕረት እግዚአብሔርንም ማወቅ በምድር ስለሌለ እግዚአብሔር በምድሩ ላይ ከሚኖሩ ጋር ክርክር አለውና የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ።
- 2 ፤ እርግማንና ሐሰት ግዳይና ስርቆት ምንዝርናም ወጥተዋል፤ ደምም ወደ ደም ደርሶአል።

- 3 ፤ ስለዚህ ምድራቱ ታለቅሳለች፤ በእርስዋም የሚቀመጡ ሁሉ ከምድር አራዊትና ከሰማይ ወፎች ጋር ይደክማሉ፤ የባሕሩም ዓሦች ያልቃሉ።
- 4 ፤ ነገር ግን ሕዝብህ ከካህን ጋር እንደሚከራከሩ ናቸውና ማንም አይከራከር፤ ማንም አይዝለፍ።
- 5 ፤ በቀንም ትሰናክላለህ፤ ነቢዩም ከአንተ ጋር በሌሊት ይሰናክላል፤ እናትህንም አጠፋታለሁ።
- 6 ፤ ሕዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሣ ጠፍቶአል፤ አንተም እውቀትን ጠልተሃልና እኔ ካህን እንዳትሆንኝ አጠላሃለሁ፤ የእምላክህንም ሕግ ረስተሃልና እኔ ደግሞ ልጆችህን እረሳለሁ።
- 7 ፤ እንደ ብዛታቸው መጠን ኃጢአት ሠሩብኝ፤ እኔም ክብራቸውን ወደ ነውር አለውጣለሁ።
- 8 ፤ የሕዝቤም ኃጢአት መብል ሆኖላቸዋል፤ ልባቸውንም ወደ በደላቸው አድርገዋል።
- 9 ፤ እንደ ሕዝቡም እንዲሁ ካህኑ ይሆናል፤ በመንገዳቸውም እበቀላቸዋለሁ፤ ሥራቸውንም አመልስባቸዋለሁ።
- 10 ፤ እግዚአብሔርንም መጠበቅ ትተዋልና ሲበሉ አይጠግቡም፤ ሲያመነዝሩም አይበዙም።
- 11 ፤ ግልሙትናና የወይን ጠጅ ስካርም አእምሮን ያጠፋል።
- 12 ፤ የግልሙትና መንፈስ ሕዝቤን አስቶአቸዋልና፤ እነርሱም ከእምላካቸው ርቀው አመንዝረዋልና በትራቸውን ይጠይቃሉ፤ ዘንጋቸውም ይመልስላቸዋል።
- 13 ፤ በተራሮችም ራስ ላይ ይሠዋሉ፤ ጥላውም መልካም ነውና ከኮምበልና ከልብን ከአሆማም ዛፍ በታች በኮራብቶች ላይ ያጥናሉ፤ ስለዚህ ሴቶች ልጆቻችሁ ይገለሙታሉ፤ ሙሽሮቻችሁም ያመነዝራሉ።
- 14 ፤ ወንዶችም ደግሞ ከጋለሞቶች ጋር ይጫወታሉና፤ ከጋለሞቶችም ጋር ይሠዋሉና ሴቶች ልጆቻችሁ በገለሞቱ ጊዜ፤ ሙሽሮቻችሁም ባመነዘሩ ጊዜ አልቀጣቸውም፤ የማያስተውልም ሕዝብ ይገለበጣል።
- 15 ፤ እስራኤል ሆይ፤ አንተ ብታመነዝር ይሁዳ አይበድል፤ እናንተም ወደ ጌልገላ እትግቡ፤ ወደ ቤትአጭንም እትውጡ፤ ወይም። ሕያው እግዚአብሔርን! ብላችሁ እትማሉ።
- 16 ፤ እስራኤል እንደ እልከኛ ጊደር እንቢ ብሎአል፤ እግዚአብሔርስ በሰፊው ቦታ እንደ ጠበት ያሰማራዋልን?
- 17 ፤ ኤፍሬም ከጣዖታት ጋር ተጋጠመ፤ ተወው።
- 18 ፤ ስካርን ፈጽመዋል፤ ግልሙትናንም አብዝተዋል፤ አለቆችዋም ነውርን እጅግ ወደዱ።
- 19 ፤ ነፋስ በክንፍዋ እስሮአታል፤ ከመሥዋዕታቸውም የተነሣ ያፍራሉ።

## ምዕራፍ 5

**ከ**ህናት ሆይ፤ ይህን ስሙ፤ የእስራኤል ቤት ሆይ፤ አድምጡ፤ የንጉሥ ቤት ሆይ፤ ልብ አድርጉ፤ በምጽዳ ላይ ወጥመድ፤ በታቦርም ላይ የተዘረጋ አሽክላ ሆናችኋልና ፍርድ በእናንተ ላይ ነው።

- 2 ፤ ዓመፀኞችም እርድ አብዝተዋል፤ እኔ ግን እነዚያን ሁሉ አዘልፋለሁ።
- 3 ፤ ኤፍሬምን እውቀዋለሁ፤ እስራኤልም ከእኔ አልተሰወረም፤ ኤፍሬም ሆይ፤ ዛሬ አመንዝረሃል፤ እስራኤልም ረከሶአል።
- 4 ፤ ወደ እምላካቸው ይመለሱ ዘንድ ሥራቸውን አላቀኑም፤ የግልሙትና መንፈስ በውስጣቸው አለና፤ እግዚአብሔርንም አላውቁምና።
- 5 ፤ የእስራኤልም ትዕቢት በፊቱ ይመሰክራል፤ ስለዚህ እስራኤልና ኤፍሬም በኃጢአታቸው ይሰናክላሉ፤ ይሁዳም ደግሞ ከእነሱ ጋር ይሰናክላል።
- 6 ፤ እግዚአብሔርንም ለመሻት በጎቻቸውንና ላሞቻቸውን ነድተው ይሄዳሉ፤ ነገር ግን እርሱ ከእነርሱም ተመልሶአልና አያገኙትም።
- 7 ፤ ዲቃሎችን ልጆች ወልደዋልና እግዚአብሔርን ወንጅለዋል፤ አሁንም እንድ ወር እነርሱንና ርስታቸውን ይበላቸዋል።
- 8 ፤ በጊብዓ መለከትን፤ በራማ እንቢልታን ንፋና። ብንያም ሆይ፤ ከአንተ በኋላ እያላችሁ በቤትአጭን ላይ እሪ በሉ።
- 9 ፤ ኤፍሬም በዘለፋ ቀን የፈረሰ ይሆናል። በእስራኤል ነገዶች ዘንድ በእርግጥ የሚሆነውን ነገር ገልጫለሁ።
- 10 ፤ የይሁዳ አለቆች ድምበርን እንደሚነቅሉ ሆነዋል፤ እኔም መግቱን እንደ ውኃ አፈስስባቸዋለሁ።
- 11 ፤ ኤፍሬም ከትእዛዝ በኋላ መሄድን ወድሮአልና የተገፋና በፍርድ የተገደደ ሆኖአል።
- 12 ፤ እኔም ለኤፍሬም እንደ ብል፤ ለይሁዳም ቤት እንደ ነቀዝ ሆኜአለሁ።

- 13 ፤ ኢፍሬምም ደቄውን፥ ይሁዳም ቊስሉን ባየ ጊዜ ኢፍሬም ወደ አሦር ሄደ ወደ ንጉሡም ወደ ኢያሪም መልእክተኛን ላከ፤ እርሱ ግን ይፈውሳቸው ዘንድ፥ ከቊስላቸውም ያድናቸው ዘንድ አልቻለም።
- 14 ፤ እኔም ለኢፍሬም እንደ እንበሳ፥ ለይሁዳም ቤት እንደ እንበሳ ደበል እሆናለሁና፤ እኔም ነጥቄ እሄዳለሁ እወስድማለሁ፥ የሚያድንም አይገኝም።
- 15 ፤ በደላቸውንም እስኪያውቁ ድረስ፥ ፊቱንም እስኪሹ ድረስ ሄጄ ወደ ስፍራዬ እመለሳለሁ፤ በመከራቸው ጊዜ እጅግ አድርገው ፊቱን ይፈልጋሉ።

## ምዕራፍ 6

- ኑ፥** ወደ እግዚአብሔር እንመለስ፤ እርሱ ሰብሮናልና፥ እርሱም ይፈውሰናል፤ እርሱ መትቶናል፥ እርሱም ይጠግናል።
- 2 ፤ ከሁለት ቀን በኋላ ያድነናል፤ በሦስተኛውም ቀን ያስነሣናል፥ በፊቱም በሕይወት እንኖራለን።
- 3 ፤ እንወቅ፤ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተል፤ እንደ ወገታም ተዘጋጅቶ እናገኘዋለን፤ እንደ ዝናብም ምድርንም እንደሚያጠጣ እንደ መጨረሻ ዝናብ ይመጣል።
- 4 ፤ ምሕረታችሁ እንደ ማለዳ ደመና፥ በማለዳም እንደሚያልፍ ጠል ነውና ኢፍሬም ሆይ፥ ምን ላድርግልህ? ይሁዳ ሆይ፥ ምን ላድርግልህ?
- 5 ፤ ስለዚህ በነቢያት እጅ ቁረጥኋቸው፥ በአፌም ቃል ገደልኋቸው፤ ፍርዴም እንደ ብርሃን ይወጣል።
- 6 ፤ ከመሥዋዕት ይልቅ ምሕረትን፥ ከሚቃጠልም መሥዋዕት ይልቅ እግዚአብሔርን ማወቅ እወድዳለሁና።
- 7 ፤ እነርሱ ግን እንደ አዳም ቃል ኪዳንን ተላልፈዋል፤ በዚያም ላይ ወንጅለውኛል።
- 8 ፤ ገለጻድ ኃጢአትን የሚሠሩ ሰዎች ከተማ፥ በደምም የተቀባ ነው።
- 9 ፤ ለሰውም እንደሚያደቡ ወንበዴዎች፥ እንዲሁ የካህናት ወገኖች በሴኬም መንገድ ላይ ይገድላሉ፤ ሴስኝነትንም ያደርጋሉ።
- 10 ፤ በእስራኤል ቤት የሚያስፈራን ነገር አይቻለሁ፤ በዚያ በኢፍሬም ውስጥ ግልሙትና ተገኘ፥ እስራኤልም ረከሰል።
- 11 ፤ ይሁዳ ሆይ፥ የሕዝቤን ምርኮ በምመልስበት ጊዜ ለአንተ ደግሞ መከር ተወስኖልሃል።

## ምዕራፍ 7

- በ**ሐሰት አድርገዋልና፥ ሌባም ገብቶአልና፥ በውጭም ወንበዴዎች ቀምተዋልና እስራኤልን እፈውስ ዘንድ በወደድሁ ጊዜ የኢፍሬም ኃጢአትና የሰማርያ ክፋት ተገለጠ።
- 2 ፤ እኔም ክፋታቸውን ሁሉ እንዳሰብሁ በልባቸው እያስቡም አሁንም ሥራቸው ከብባቸዋለች፥ በፊቱም አለች።
- 3 ፤ ንጉሡን በክፋታቸው፥ አለቆቹንም በሐሰታቸው ደስ እሰኝተዋል።
- 4 ፤ ሁሉም እመንዝራዎች ናቸው፤ ጋጋሪ እንደሚያነድድበት እንደ ምድጃ ናቸው፤ ሁሉ እስኪበካ ድረስ እሳትን መቁስቁስና እርሾን መለወስ ይቆያል።
- 5 ፤ በንጉሣችን ቀን አለቆች ከወይን ጠጅ ሙቀት የተነሣ ታመሙ፤ እርሱም ከዋዘኞች ጋር እጁን ዘረጋ።
- 6 ፤ እያደቡ ልባቸውን እንደ ምድጃ አዘጋጅተዋል፤ አበዛቸውም ሌሊቱን ሁሉ እንቀላፋ፤ በጠባም ጊዜ እንደ እሳት ነበልባል ይነድዳል።
- 7 ፤ ሁሉም እንደ ምድጃ ግለዋል፥ ፈራጆቻቸውንም በሉ፤ ነገሥታቶቻቸውም ሁሉ ወደቁ፤ ከእነርሱም ወደ እኔ የሚጮኽ የለም።
- 8 ፤ ኢፍሬም ከአሕዛብ ጋር ተደባለቀ፤ ኢፍሬም እንዳልተገላበጠ ቂጣ ነው።
- 9 ፤ እንግዶች ጉልበቱን በሉት፥ እርሱም አላወቀም፤ ሽበትም ወጣበት፥ እርሱም አላወቀም።
- 10 ፤ የእስራኤልም ትዕቢቱ በፊቱ መሰከረ፤ ወደ እምላካቸው ወደ እግዚአብሔር ግን አልተመለሱም፥ በዚህም ሁሉ አልፈለጉትም።
- 11 ፤ ኢፍሬምም አእምሮ እንደሌላት እንደ ሰነፍ ርግብ ነው፤ ግብጽን ጠሩ፥ ወደ አሦርም ሄዱ።
- 12 ፤ ሲሄዱ አሽከላዬን አዘረጋባቸዋለሁ፤ እንደ ሰማይ ወፎች አወርዳቸዋለሁ፤ መከራቸውን ሲሰሙ

እገሥዳቸዋለሁ።

- 13 ፤ ከእኔ ፈቀቅ ብለዋልና ወዮላቸው! በእኔም ላይ ዐምፀዋልና ጥፋት ይምጣቸው! እኔ ልታደጋቸው ወደድሁ፥ እነርሱ ግን በሐሰት ተናገሩብኝ።
- 14 ፤ በመኝታቸው ላይ ሆነው ያለቅሱ ነበር እንጂ በልባቸው ወደ እኔ አልጮኹም፤ ስለ እህልና ስለ ወይን ጠጅ ይሰበሰቡ ነበር፤ በእኔም ላይ ዐመፀ።
- 15 ፤ እኔም ከንዳቸውን አስተማርሁና አጸናሁ፤ እነርሱ ግን ክፉ ነገርን መከሩብኝ።
- 16 ፤ ወደ ከንቱ ነገር ተመለሱ፤ እንደ ተንኲለኛ ቀስት ሆኑ፤ አለቆቻቸው ከምላሳቸው ቀላጣ የተነሣ በሰይፍ ይወድቃሉ፤ ይህ በግብጽ ምድር ውስጥ መሳለቂያ ይሆንባቸዋል።

## ምዕራፍ 8

- ፪ ለከትን ወደ አፍህ አቅርብ፤ ቃል ኪዳንን ተላልፈዋልና፥ በሕጌም ላይ ዐምፀዋልና በእግዚአብሔር ቤት ላይ እንደ ንስር ይመጣል።
- 2 ፤ እነርሱም። እምላክ ሆይ፥ እኛ እስራኤል አወቅንህ ብለው ወደ እኔ ይጮኻሉ።
- 3 ፤ እስራኤል ደግነትን ጥሎአል፤ ጠላትም ያሳድዱታል።
- 4 ፤ ለራሳቸው ነገሥታትን አነገሡ፥ ከእኔም ዘንድ አይደለም፤ አለቆችንም አደረጉ፥ እኔም አላወቅሁም፤ ለጥፋታቸውም ከብራቸውና ከወርቃቸው፤ ጣዖታትን ለራሳቸው አደረጉ።
- 5 ፤ ሰማርያ ሆይ፥ እምበሳህን፤ ጥሎአል፤ ቀላጣ በላያቸው ነድዶአል፤ እስከ መቼ ድረስ ንጹሕ ሊሆኑ አይችሉም?
- 6 ፤ ይህ ደግሞ ከእስራኤል ዘንድ ነው፤ ሠራተኛ ሠራው፥ እርሱም እምላክ አይደለም፤ የሰማርያም እምበሳ ይቈራረጣል።
- 7 ፤ ነፍስን ዘርተዋል፥ ዐውሎ ነፍስንም ያጭዳሉ፤ አገዳ የለውም፥ ከፍሬውም ዱቄት አይገኝም፤ ቢገኝም እንግዶች ይበሉታል።
- 8 ፤ እስራኤል ተውጦአል፥ በአሕዛብም መካከል ዛሬ እንደ ረከሰ ዕቃ ሆኖአል።
- 9 ፤ ለብቻውም እንደሚቀመጥ እንደ ምድረ በዳ አህያ ወደ አሦር ወጥተዋል፤ ኤፍሬምም ወዳጆቹን በእጅ መንሻ ገዛ።
- 10 ፤ ነገር ግን ለአሕዛብ እጅ መንሻ ቢሰጡ እኔ አሁን እሰበስባቸዋለሁ፤ ከንጉሥና ከአለቆችም ሸክም የተነሣ ይደክማሉ።
- 11 ፤ ኤፍሬም ኃጢአትን ለመሥራት መሠዊያ አብዝቶአልና መሠዊያ ለኃጢአት ይሆንለታል።
- 12 ፤ የሕጌን ብዛት ጽፌለታለሁ፤ እነርሱ ግን እንደ እንግዳ ነገር ቈጥረውታል።
- 13 ፤ መሥዋዕቱን ያቀርባሉ፥ ሥጋንም ያርዳሉ፥ ይበላሉም፤ እግዚአብሔር ግን አይቀበላቸውም፤ በደላቸውንም ያስባል፥ ኃጢአታቸውንም ይቀጣል፤ እነርሱም ወደ ግብጽ ይመለሳሉ።
- 14 ፤ እስራኤል ፈጣሪውን ረስቶአል፥ መስገጃዎችንም ሠርቶአል፤ ይሁዳም የተመሸጉትን ከተሞች አብዝቶአል፤ እኔ ግን በከተሞች ላይ እሳትን እሰድዳለሁ፥ አዳራሾችንም ትባላለች።

## ምዕራፍ 9

- እስራኤል ሆይ፥ ከእምላክህ ተለይተህ እመንዝረሃልና እንደ አሕዛብ ደስ አይበልህ፥ ሐሴትንም አታድርግ፤ በእህሉ አውድማ ሁሉ ላይ የግልሙትናን ዋጋ ወድደሃል።
- 2 ፤ አውድማውና መጥመቂያው አይመግባቸውም፥ ጉሽ ጠጅም ይጐድልባቸዋል።
- 3 ፤ በእግዚአብሔር ምድር ላይ አይቀመጡም፤ ኤፍሬምም ወደ ግብጽ ይመለሳል፥ በአሦርም ርኩስን ነገር ይበላሉ።
- 4 ፤ ለእግዚአብሔርም የወይን ጠጅን ቁርባን እያፈስሱም፥ መሥዋዕታቸውም ደስ አያሰኘውም፤ የነዝንም እንጀራ ይሆንላቸዋል፥ የሚበላውም ሁሉ ይረከሳል፤ እንጀራቸውም ለሰውነታቸው ይሆናል እንጂ ወደ እግዚአብሔር ቤት አይገባም።

- 5 ፤ በዓመት በዓል ቀንና በእግዚአብሔር በዓል ቀን ምን ታደርጋላችሁ?
- 6 ፤ እነሆ፥ ከጥፋት ሽሽተው ሄዱ፥ ግብጽም ትሰበስባቸዋለች፥ ሜምፎስም ትቀብራቸዋለች፤ ሳማም የብራቸውን ጌጥ ይወርሳል፥ እሾህም በድንኳኖቻቸው ውስጥ ይበቅላል።
- 7 ፤ የበቀል ወራት መጥቶአል፥ የፍዳም ወራት ደርሶአል፥ እስራኤልም ያውቃል፤ ከኃጢአትህና ከጠላትነትህ ብዛት የተነሣ ነቢዩ ሰንፎአል፥ መንፈስም ያለበት ሰው አብዶአል።
- 8 ፤ ኤፍሬም ከአምላኬ ጋር ተመልካች ነበረ፤ አሁን ግን ነቢዩ በመንገዱ ሁሉ ላይ የወፍ ወጥመድ ሆነ፥ በአምላኩም ቤት ጠላትነት አለ።
- 9 ፤ በጊብዓ ዘመን እንደ ነበረ እጅግ ረከሱ፤ እርሱም በደላቸውን ያስባል፥ ኃጢአታቸውንም ይበቀላል።
- 10 ፤ እስራኤልን በምድረ በዳ እንዳለ ወይን ሆኖ አገኘሁት፤ አባቶቻችሁንም ከመጀመሪያዋ ዓመት እንደ በለስ በkWr፡ት ሆነው አየኋቸው፤ እነርሱ ግን ወደ ብዔልፌጎር መጡ፥ ለነውርም ተለዩ፥ እንደ ወደዱትም ርኩስ ሆኑ፥
- 11 ፤ የኤፍሬምም ክብር እንደ ወፍ በርሮ ይጠፋል፤ መውለድና መፅነስ ማርገዝም አይሆንላቸውም።
- 12 ፤ ልጆቻቸውንም ቢያሳድጉ ሰው እንዳይቀርላቸው ልጅ አልባ አደረጋቸዋለሁ፤ ከእነርሱም በራቅሁ ጊዜ ወዮላቸው!
- 13 ፤ እኔ እንዳየሁ የኤፍሬም ልጆች ለምርኮ ተሰጥተዋል፤ ኤፍሬምም ልጆቹን ወደ ገዳዮች ያወጣል።
- 14 ፤ እቤቱ፥ ስጣቸው፤ ምን ትሰጣቸዋለህ? የሚጮነግፍን ማኅፀን የደረቀውንም ጡት ስጣቸው።
- 15 ፤ ከፋታቸው ሁሉ በጌልገላ አለ፤ በዚያ ጠልቻቸዋለሁ፤ ስለ ሠሩት ክፉት ከቤቴ አሳድዳቸዋለሁ፤ ከእንግዲህ ወዲያ አልወድዳቸውም፤ አለቆቻቸው ሁሉ ዓመፀኞች ናቸው።
- 16 ፤ ኤፍሬም ተመታ፥ ሥሩም ደረቀ፥ ፍሬም አያፈራም፤ ደግሞም ቢወልዱ የማኅፀናቸውን ፍሬ እገድላለሁ።
- 17 ፤ አልሰሙትምና አምላኬ ይጥላቸዋል፤ በአሕዛብም መካከል ተቅብዝግዦች ይሆናሉ።

## ምዕራፍ 10

- እ**ስራኤል ፍሬው የበዛለት የለመለመ ወይን ነው፤ እንደ ፍሬው ብዛት መሠዊያውን አብዝቶአል፤ እንደ ምድሩም ማማር መጠን ሐውልቶችን እያሳመሩ ሠርተዋል።
- 2 ፤ ልባቸው ተከፈለ፤ አሁንም በደላቸውን ይሸከማሉ፤ እርሱ መሠዊያቸውን ያፈርሳል፥ ሐውልቶቻቸውን ያጠፋል።
  - 3 ፤ አሁንም። ንጉሥ የለንም፥ እግዚአብሔርን አልፈራንምና፤ ንጉሥስ ምን ያደርግልናል? ይላሉ።
  - 4 ፤ የማይረባውን ቃል ይናገራሉ፤ ቃል ኪዳን በገቡ ጊዜ በሐሰት ይምላሉ፤ ስለዚህ መርዛም ሣር በእርሻ ትልም ላይ እንደሚበቅል መቅሠፍት ይበቅልባቸዋል።
  - 5 ፤ የሰማርያ ሰዎች ስለ ቤትአዌን እምቦሳ ይፈራሉ፤ ክብሩም ከእርሱ ዘንድ ወጥቶአልና ሕዝቡ ያለቅሱለታል፥ የጣዖቱ ካህናትም በጎዘን ይንተባተባሉ።
  - 6 ፤ ለንጉሡ ለእያሪም እጅ መንሻ ይሆን ዘንድ ወደ አሦር ይማረካል፤ ኤፍሬምን እፍረት ይይዘዋል፥ እስራኤልም በምክሩ ያፍራል።
  - 7 ፤ ሰማርያ ከንጉሥዋ ጋር በውኃ ላይ እንዳለ አረፋ ጠፍታለች።
  - 8 ፤ የእስራኤል ኃጢአት የሆኑት የአዌን የኮረብታው መስገጃዎች ይፈርሳሉ፤ እሾህና እሜከላ በመሠዊያዎቻቸው ላይ ይበቅላል፤ ተራሮችንም። ክደኑን፥ ኮረብቶችንም። ውደቁብን ይሉአቸዋል።
  - 9 ፤ እስራኤል ሆይ፥ ከጊብዓ ዘመን ጀምረህ ኃጢአትን ሠርተሃል፤ በዚያ ጽንተዋል፤ በጊብዓ ላይ ሰልፍ አይደርስባቸውምን?
  - 10 ፤ በፈቀድሁም ጊዜ እገሥዳቸዋለሁ፤ ስለ ሁለቱም ኃጢአታቸው በታሰሩ ጊዜ አሕዛብ ይሰበሰቡባቸዋል።
  - 11 ፤ ኤፍሬም ማበራየት እንደ ለመደች ጊደር ነው፥ እኔ ግን በእንገቱ ውበት እጫንበታለሁ፤ በኤፍሬም ላይ እጠምድበታለሁ፥ ይሁዳም ያርሳል፥ ያዕቆብም አፈሩን ያለሰልሳል።
  - 12 ፤ እግዚአብሔር መጥቶ ጽድቅን እስኪያዘንበላችሁ ድረስ እርሱን የምትሹበት ዘመን ነውና ለእናንተ በጽድቅ ዝሩ፥ እንደ ምሕረቱም መጠን እጮዱ፥ ጥጋታችሁንም እረሱ።
  - 13 ፤ ከፋትን አርሳችኋል፥ ኃጢአትንም አጭዳችኋል፥ የሐሰትንም ፍሬ በልታችኋል፤ በኃያላንህ ብዛት፥ በመንገድህም ላይ ታምነሃልና።



14 ፤ በሕዝብም መካከል ሽብር ይነሳል፤ እናትም ከልጆችዋ ጋር በተፈጠሩጠች ጊዜ ሰልጣን ቤት እርብኤልን በሰልፍ ቀን እንዳፈረሰ፥ እምባዎችህ ሁሉ ይፈርሳሉ።

15 ፤ ከኃጢአታችሁም ክፋት የተነሣ ቤቴል እንዲሁ ያደርግባችኋል፤ በነጋ ጊዜ የእስራኤል ንጉሥ ፈጽሞ ይጠፋል።

## ምዕራፍ 11

**እ**ስራኤል ሕፃን በነበረ ጊዜ ወደድሁት፥ ልጄንም ከግብጽ ጠራሁት።

2 ፤ አብዝቼ ብጠራቸው አጥብቀው ከፊቱ ራቁ፤ ለበኣሊምም ይሠጡ ነበር፥ ለተቀረጹ ምስሎችም ያጥኑ ነበር።

3 ፤ እኔም ኤፍሬምን ከንዱን ይዠና በእግሩ እንዲሄድ መራሁት፤ እኔም እፈውሳቸው እንደ ነበርሁ አላወቁም።

4 ፤ በሰው ገመድ በፍቅርም እስራት ሳብኳቸው፤ ለእነርሱም ቀምበርን ከጫንቃቸው ላይ እንደሚያነሣ ሆንሁ፥ ድርቆሽም ጣልሁላቸው።

5 ፤ ወደ እኔ ይመለሱ ዘንድ አልወደዱምና ወደ ግብጽ ምድር ይመለሳሉ፥ እሦርም ንጉሣቸው ይሆናል።

6 ፤ ከመከሩትም ምክር የተነሣ ሰይፍ በከተሞቻቸው ላይ ይወድቃል፥ ከበርቱዎችንም ያጠፋል።

7 ፤ ሕዝቢም ከእኔ ይመለሱ ዘንድ ወደዱ፤ ወደ ላይም ቢጠሩአቸው ማንም ከፍ ከፍ ያደርጋቸው ዘንድ አይችልም።

8 ፤ ኤፍሬም ሆይ፥ እንዴት እጥልሃለሁ? እስራኤል ሆይ፥ እንዴትስ እሳልፈ። እሰጥሃለሁ? እንዴትስ እንደ አዳማ እጥልሃለሁ? እንዴትስ እንደ ሲባዮ አደርግሃለሁ? ልቤ በውስጤ ተናውጣለች፥ ምሕረቴም ተነሣሥታለች።

9 ፤ እኔ እምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁምና፥ በመካከልህም ቅዱሱ ነኝና የቁጣጬን መቅሠፍት አላደርግም፥ ኤፍሬምንም አጠፋ ዘንድ አልመለስም፤ በመፃትም አልመጣም።

10 ፤ እግዚአብሔርን ይከተላሉ፥ እርሱም እንደ አንበሳ ያገሣል፤ ባገሣም ጊዜ ልጆች እየተንቀጠቀጡ ከምዕራብ ይመጣሉ።

11 ፤ እንደ ወፍም ከግብጽ፥ እንደ ርግብም ከእሦር ምድር እየተንቀጠቀጡ ይመጣሉ፤ በቤታቸውም እኖራቸዋለሁ፥ ይላል እግዚአብሔር።

12

## ምዕራፍ 12

**ኤ**ፍሬም በሐሰት፥ የእስራኤልም ቤት በተንኲል ከበበኝ፤ ይሁዳም ከታመነው ቅዱሱ ከእግዚአብሔር ጋር አይጸናም።

2 ፤ ኤፍሬም ነፋስን ይበላል፥ የምሥራቅንም ነፋስ ይከተላል፤ ሁልጊዜም ሐሰትንና ተንኲልን ያበዛል፤ ከእሦር ጋር ቃል ኪዳን ያደርጋሉ፥ ወደ ግብጽም ዘይት ይወስዳሉ።

3 ፤ እግዚአብሔርም ደግሞ ከይሁዳ ጋር ክርክር አለው፥ ያዕቆብንም እንደ መንገዱ ይቀጣል፤ እንደ ሥራውም ይመልስለታል።

4 ፤ በማኅፀን ውስጥ ወንድሙን በተረከዙ ያዘው፥ በጉልማስነቱም ጊዜ ከእምላክ ጋር ታገለ፤

5 ፤ ከመልአኩም ጋር ታግሎ እሸነፈ፤ አልቅሶም ለመነው። በቤቴልም እገኘው፥ በዚያም ከእኛ ጋር ተነጋገረ።

6 ፤ እርሱም የሠራዊት እምላክ እግዚአብሔር ነው፤ የመታሰቢያው ስም እግዚአብሔር ነው።

7 ፤ ስለዚህ ወደ እምላክህ ተመለስ፤ ምሕረትንና ፍርድን ጡብቅ፥ ዘወትርም በእምላክህ ታመን።

8 ፤ ከከነዓን ወገን ነው፤ በእጁ የተንኲል ሚዛን አለ፥ ሽንገላንም ይወድዳል።

9 ፤ ኤፍሬምም። ባለ ጢጋ ሆኜአለሁ፥ ሀብትንም እግኝቻለሁ፥ በድካሜም ሁሉ ኃጢአት የሚሆን በደል አይገኝብኝም አለ።

10 ፤ እኔም ከግብጽ ጀምራ እምላክህ እግዚአብሔር ነኝ፤ እንደ ዓመት በዓል ቀን እንደ ገና በድንኳን እንድትኖር አደርግሃለሁ።

11 ፤ ለነቢያትም ተናግራለሁ፥ ራእይንም አብዝቻለሁ፤ በነቢያትም እጅ ምሳሌዎችን አውጥቻለሁ።

12 ፤ ኃጢአት በገለገድ አለ፤ ፈጽመው ከንቱ ናቸው፤ ወይፈኖች በጌልገላ ይሠዋሉ፥ መሠዊያዎቻቸውም በእርሻ

ትልም ላይ የድንጋይ ክምር ይሆናሉ።

13 ፤ ያዕቆብ ወደ ሶርያ እገር ሸሽ፥ እስራኤልም ስለ ሚስት አገለገለ፥ ስለ ሚስትም ጠባቂ ነበረ።

14 ፤ እግዚአብሔርም በነቢይ እጅ እስራኤልን ከግብጽ አወጣ፥ በነቢይም እጅ ጠበቀው።

[15]፤ ኢፍሬም እስመርር አስቈጣው፤ ስለዚህ ደሙ በላዩ ላይ ነው፤ ጌታውም ስድቡን በራሱ ላይ ይመልሳል።

## ምዕራፍ 13

**እ**ፍሬም በተናገረ ጊዜ ፍርሃት ነበረ፥ በእስራኤልም ዘንድ ታቦየ፤ ነገር ግን በኣልን በማምለክ በበደለ ጊዜ ሞተ።

2 ፤ እሁንም ኃጢአትን ይሠሩ ዘንድ ጨመሩ፤ በብራቸውም ለራሳቸው ቀልጦ የተሠራ ምስልን፥ እንደ ጥበባቸውም ጣቦታትን ሠርተዋል፤ ሁሉም የሠራተኛ ሥራ ናቸው። ስለ እነርሱም። የሚሠዉ ሰዎች እምቦሳውን ይሳሙ ይላሉ።

3 ፤ ስለዚህም እንደ ማለዳ ደመና፥ በጥዋትም እንደሚያልፍ ጠል፥ በወውሎ ነፍስም ከአውድማ እንደሚበተን አብቅ፥ ከመስኮትም እንደሚወጣ ጢስ ይሆናሉ።

4 ፤ እኔ ግን ከግብጽ ምድር ጀምራ እምላክህ እግዚአብሔር ነኝ፤ ከእኔም በቀር ሌላ እምላክ አታውቅም፥ ከእኔም በቀር ሌላ መድኃኒት የለም።

5 ፤ በምድረ በዳ፥ እጅግ በደረቀ ምድር አውቄህ ነበር።

6 ፤ ከተሰማሩ በኋላ ጠገቡ፥ በጠገቡም ጊዜ ልባቸው ታቦየ፤ ስለዚህ ረሱኝ።

7 ፤ ስለዚህም እኔ እንደ እንበሳ ሆንሁባቸው፥ እንደ ኑበርም በመንገድ አጠገብ አደባባቸዋለሁ፤

8 ፤ ልጅዋ እንደ ተነጠቀባት ድብ እገጥማቸዋለሁ፥ የልባቸውንም ስብ እቀድዳለሁ፤ በዚያም እንደ እንበሳ እበላቸዋለሁ፥ የምድረ በዳም አውሬ ይነጣጠቃቸዋል።

9 ፤ እስራኤል ሆይ፥ በእኔ በረዳትህ ላይ በመነሣትህ ጥፋትህ ነው።

10 ፤ በየከተማህ ሁሉ ያድንህ ዘንድ ንጉሥህ ወዴት አለ? ስለ እነርሱም። ንጉሥንና አለቆችን ስጠኝ ብለህ የተናገርኸው መሳፍንቶችህ ወዴት አሉ?

11 ፤ በቀጣዩ ንጉሥን ሰጠሁህ፥ በመግቱም ሻርሁት።

12 ፤ የኢፍሬም በደል ታስሮአል፥ ኃጢአቱም ተከማችቶአል።

13 ፤ ምጥ እንደ ያዛት ሴት ጭንቅ ይመጣበታል፤ በሚወለድበት ጊዜ በማኅፀን እፍ ቀጥ ብሎ አይወጣምና አእምሮ የሌለው ልጅ ነው።

14 ፤ ከሲኦል እጅ አታደጋቸዋለሁ፥ ከሞትም እቤዣቸዋለሁ፤ ሞት ሆይ፥ ቸነፈርህ ወዴት አለ? ሲኦል ሆይ፥ ማጥፋትህ ወዴት አለ? ርኅራኄ ከዓይኔ ተሰወረች።

15 ፤ በወንድሞቼ መካከል ፍሬያማ ቢሆን የምሥራቅ ነፋስ ይመጣል፥ የእግዚአብሔር ነፋስ ከምድረ በዳ ይመጣል፤ ምንጩንም ያደርቃል፥ ራሳችንም ያጠፋል፥ የተከበሩ ዕቃዎች ሁሉ ያሉበትን መዝገብ ይበዙበዛል።

16 ፤ ሰማርያ በእምላክዋ ላይ ዐምፃለችና በደልዋን ትሸከማለች፤ ሰሰይፍ ይወድቃሉ፥ ሕፃኖቻቸውም ይፈጠራጣሉ፥ እርጉዞቻቸውም ይቀደዳሉ።

## ምዕራፍ 14

**እ**ስራኤል ሆይ፥ በኃጢአትህ ወድቀሃልና ወደ እምላክህ ወደ እግዚአብሔር ተመለስ።

2 ፤ ከእናንተ ጋር ቃልን ውሰዱ፥ ወደ እግዚአብሔርም ተመልሳችሁ። ኃጢአትን ሁሉ አስወግድ፥ በቸርነትም ተቀበለን፥ በወይፈንም ፋንታ የከንፈራችንን ፍሬ እንሰጣለን።

3 ፤ እሦር አያድነንም፤ በፈረስ ላይ እንቀመጥም፤ ድሀ አደጉም በአንተ ዘንድ ምሕረትን ያገኛልና ከእንግዲህ ወዲህ ለእጆቻችን ሥራ። እምላኮቻችን ናችሁ እንላቸውም በሉት።

4 ፤ ቀጣዩ ከእርሱ ዘንድ ተመልሶአልና ዓመፃቸውን እፈውሳለሁ፥ በገዛ ፈቃዴ እወድዳቸዋለሁ።

5 ፤ ለእስራኤልም እንደ ጠል እሆነዋለሁ፤ እንደ አበባም ያብባል፥ እንደ ሊባኖስም ሥሩን ይሰድዳል።

6 ፤ ቅርንጫፎቹም ይዘረጋሉ፥ ውበቱም እንደ ወይራ፥ ሽታውም እንደ ሊባኖስ ይሆናል።

7 ፤ ከጥላውም በታች የሚቀመጡ ይመለሳሉ፤ ከእህሉም የተነሣ ይጠግባሉ፤ እንደ ወይንም አረገ ያብባሉ፤



መታሰቢያውም እንደ ሊባኖስ ወይን ጠጅ ይሆናል።

**8** ፤ ከእንግዲህ ወዲያ ጣዖት ለኤፍሬም ምንድር ነው? እኔ ሰምቼዋለሁ፥ ወደ እርሱም እመለከታለሁ፤ እኔ እንደ ለመለመ ጥድ ነኝ፤ ፍሬህ በእኔ ዘንድ ይገኛል።

**9** ፤ ይህን ነገር የሚያስተውል ጠቢብ፥ የሚያውቃትም አስተዋይ ማን ነው? የእግዚአብሔር መንገድ ቅን ነው፥ ጻድቃንም ይሄዱበታል፤ ተላላፊዎች ግን ይወድቁበታል።

For other languages please go to [www.wordproject.org](http://www.wordproject.org)